


**የአፋር ሕዝብ ፓርቲ የምርጫ 2013
ማኒፌስቶ**



ሰመራ፣ኢትዮጵያ

የካቲት 2013

APP
Manifesto
2013



የአፋር ሕዝብ ፓርቲ
Qafar Ummattah Parti
Afar Peoples Party



ማውጫ	ገፅ
ክፍል አንድ	7
የፖለቲካ ጉዳዮች	7
1. ዋና ዋና የፖለቲካ ጉዳዮች	7
1.1 የደህንነት መርሆች	9
ክፍል ሁለት	11
ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች	11
2. እምቅ የኢኮኖሚ አቅማችንን ማወቅና መጠቀም	11
2.1 በሀላፊነት የተሞላ የኢኮኖሚ ኢስትራቴጂ አስፈላጊነት	14
2.2 ለዚህ የኢኮኖሚ እቅድ ማዕከላዊ ሀሳቦችና ተግባራዎች	14
2.3. ማዕድን እና ኢነርጂ	15
ክፍል ሶስት	17
ማህበራዊ ጉዳዮች	17
3.1 እድገትን ማምጣት የሚችል የትምህርት ሥርዓት እንገነባለን	17
3.2. ጤና	20
3.3. ንፁህ የመጠጥ ውኃ	21
3.4. ባህልና ቱሪዝም	21
3.5. ስፖርት እና ወጣቶች	23
3.6. ሴቶች	23
3.7. መንገድ	25
3.8. አካባቢ ጥበቃ	25

እንደ ቅምሻ

የተከበራችሁ የአፋር ክልል ነዋሪ ሴቶችና ወንዶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና አዛውንቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ የአርብቶ አደር እና ከፊል አርሶ አደር የማህበረሰባችን ክፍሎች እንዲሁም የንግድ ማህበረሰብ አባላት። በእርግጥ የአፋር ህዝብ ፓርቲ ለህዝባችን ያሰበውን አንገብጋቢ ጉዳዮች ፣ ብሎም ለህዝባችን የሰነቅነውን ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ብሎም ፖለቲካዊ ታላቅ ረዕይና ህልም ስናጋራችሁ እጅግ ክብርና ኩራት እየተሰማን ነው።

እቅዳችን ጠንካራ ኢኮኖሚ፣ ጤነኛ ህብረተሰባዊ መዋቅር፣ ንፁህ አከባቢና ዘመናዊ የመሠረተ ልማት አውታሮችን መገንባት ነው። የክልላችን ሠላም በማስጠበቅ፣ የቢዝነስ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የገቢ ምንጮችን በማብዛት ጠንካራ ኢኮኖሚ መገንባት ነው። ብቁ እና ጠንካራ የመንግስት ሥርዓት እና መዋቅርን በመዘርጋት ከፍተኛ የስራ ዕድል ፈጠራን ብሎም ከፍተኛ ገቢ ከቀልጣፋ አገልግሎት ጋር ለመላው የክልላችን ነዋሪ እናቀርባለን።

በፖሊሲ የታገዘ ዘመናዊ ክፍለ ኢኮኖሚ ለክልላችን እጅግ አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን። በእውቀት ላይ የተመሰረተ እና በእቅድ የሚመራ ዘመናዊ የእርሻ እና የአርብቶ አደር አስተዳደር ብሎም የማዕድንና ቱሪዝም ክፍለ ኢኮኖሚን በማዘመን ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራትን በማገዝና በመደጎም የስራ እድል ፈጠራ ጋር የሚመጣ እድገትና ልማትን እናፋጥናለን።

ጠንካራና ጥራት ያለው ብሎም የአርብቶ አደሩን የኑሮ ዘይቤ ያገናዘበ የትምህርትና ሥልጠና ስትራቴጂ በመቀየስ ክህሎትና ችሎታ የላቸው የሰው ሃይል በማሰልጠን በግልና በጋራ የመጠቀም አቅማችንን ከፍ እናደርጋለን። የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ

ተቋማት ላይ ልዩ ትኩረት በማድረግና ብቃት ያላቸውን መምህራን በማብዛት ብሎም አስፈላጊ የሆኑ የትምህርት ግብዓቶችን በማሟላት አቅም ያላቸው ባለ ሙያዎችን በብዛት በማስልጠንና ከስራ ዕድሎች ጋር በማገናኘት በእውቀት ላይ የተመሰረተ ህዝባዊ አገልግሎቶች እንሰጣለን።

ያልተነኩ ድንግል መሬቶችና ሀብቶቻችንን በማልማት ግብርናን በማዘመን፣ ክልላችን በተፈጥሮ የታደለውን የቱሪስት መስህቦችን ለአለም ማህበረሰብ በማሳወቅና በማሳመር ከዘርፉ የምናገኛቸውን ገቢ እናሳድጋለን። የሀገራቸውን ዳር ድንበር ሲከላከሉ ለወደቁ ጀግኖች ቤተሰቦችና ተወዳጅ ባለቤቶቻቸውን ያጡ እማወራዎችና ወላጅ አልባ ህፃናትን በልዩ ሁኔታ እንክብካቤ ይደረግላቸዋል። ሰፊ የትምህርት እድልን በመፍጠር ማንም ህፃን በእጅ ማጠር ምክንያት ከትምህርት ገበታው እንዳይፈናቀል እንደ የአኗኗራቸው ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶችን እንገነባለን።

የአፋር ህዝብ ፓርቲ አመራሮች ንቁና ብቁ የለውጥ አመራርን በመስጠት ሕዝባችን የሚናፍቀውን እድገት፣ ልማት፣ ሰላምና ክብር እንዲያገኝ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። በተከበረው የአፋር ህዝብና ሳይለማ ለዘመናት ተከድኖ ባለው የአፋር ሀብት ከፍተኛ ተስፋን በመሰነቅ የህዝባችንን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና ከበይ ተመልካችነት ለማውጣት ተግተን እንሰራለን።

የምንመኘውና የምናልመውን የለመለመች ሀገር ከማየት ማንም ሃይል ሊያስቆመን አይችልም የሚጠበቅብን መደራጀት፣ መዘጋጀት፣ አንድ መሆን፣ አብሮ መስራትና አብሮ መለወጥ ብቻ ነው ይህን ትልቅ ፕሮጀክት ለመምራት የአፋር ህዝብ ፓርቲ ተግባር ይሰራል፤ የናንተ ሀላፊነት እኛን መምረጥ ብቻ ነው። የተቀረውን እኛ በእውቀት፣ በክህሎት፣ በቁርጠኝነትና በታማኝነት እናንተን በመወከል እንመራለን። ማየት የምትፈልጉትን ለውጥ በፍጥነት ለማየት ከኤፒፒ ጋር በቅርበት በመስራት

ዕጩዎቻችንን በመምረጥ ድጋፍና እገዛ በማድረግ ሕዝባችንን ብዙ እርምጃዎችን በጋራ ወደ ፊት እናራምድ። ምርጫ 2013 ከኛ ጋር ይሁኑ። እነዚህ በዚህ ማኑፌስቶ ውስጥ የምታነቧቸው ሀሳቦች በአጭሩ የተቀመጡ እና ዝርዝራቸው በየፖሊሲያችን ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ፖሊሲዎቹን በማንበብ በጥልቅ ማያት ይቻላል።



ክፍል አንድ

የፖለቲካ ጉዳዮች

የአፋር ህዝብ ፓርቲ የአፋር ህዝብ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ በህዝብ ነፃ ፍላጎት በሚመሰረተው የህዝቦች አንድነት ውስጥ ጉልህና ገንቢ ተሳትፎ ይኖረዋል ብሎ ያምናል። የፓርቲው የፖለቲካ ፕሮግራም የአፋር ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚፈጠረው የፌዴራል ስርአት ውስጥ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት የራሱ ክልል አጠናክሮ ይቀጥላል። ፓርቲው የአፋር ህዝብ በክልሉ የራሱን የፖለቲካ፣ የአኮኖሚና የማህበራዊ ህይወት የሚመራበትና የሚያገለግልበትን ስርአት ለመመስረትና ለመንከባከብ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል።



1. ዋና ዋና የፖለቲካ ጉዳዮች

በርዕተ-ዓለም ደረጃ የአፋር ህዝብ ፓርቲ የሶሻል ዲሞክራሲ ርዕዮተ-ዓለምን የሚከተል ሲሆን ይህንንም የመርጥነት ምክንያት የህዝባች ባህላዊ መዋቅሩ በባህላዊ የኦብጅተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ በመሆኑና ተካፍሎ የሙብላት እና ደጉንም ክፉንም በጋራ ኦብጅ የማለፍ ህዝባዊ መሰረት ስላለንም ጭምር ነው። ከዚህም በተጨማሪ የመሬት አስተዳደር እና ማህበራዊ ዋስትናን ለማረጋገጥ አባቶቻችን የዘረጉት የኦብጅነት መንድንም ስለሚደግፍ ነው።

መንግስታዊ ስርዓትና መዋቅርን በተመለከተ የአፋር ህዝብ ፓርቲ ህብረ-ብሄራዊ ፌዴራሊዝምን የሚያቀነቅን ሲሆን የአፋር ህዝብ በደሙና በአጥንቱ ያገኘውን በክልሉ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት መረጋገጡንና ህብረ-ብሄራዊ ፌዴራሊዝም መተግበሩን፣ ቀጣይነቱ መረጋገጡን ብሎም መልካም አስተዳደር መፈጠሩን ያረጋግጣል።

- በክልሉ ነፃ የፍትህ ተቋማት መቋቋማቸውን እና በጠንካራ መሰረት ላይ መቆማቸውን ያረጋግጣል
- በአፋር ክልል ውስጥ የሚኖርማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዘር፤ በሃይማኖት እና በማንነቱ ሳይሸማቀቅ የሚኖርበት ፍትሃዊ አስተዳደር እንገነባልን።
- በክልሉ ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ ነፃነትና የመደመጥ፤ የመሰብሰብና የመደራጀት መብቶች ካለምንም ተፅዕኖ መከበራቸውን ያረጋግጣል
- በክልሉ የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ እንዲጎለብትና የአፋር ህዝብ ያለምንም ፍርሃትና ተፅዕኖ በፖለቲካ ስርዓቱ ውስጥ ተሳትፎ እንዲያደርግ ያበረታታል፡፡
- የአፋር ህዝብ ፓርቲ የፌዴራል መንግስት በህገ መንግስቱ ከተሰጠው ስልጣን ውጪ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ከሚያደርገው ጣልቃ ገብነት የተጠበቁ መሆናቸውንና የአፋር ህዝብ በፌዴራል ኢትዮጵያ የግዛት አንድነት ውስጥ እራሱን በራሱ ማስተዳደሩን ያረጋግጣል
- የአፋር ህዝብ በተለይም ቤቶች ያልተገደበ የፖለቲካ ተሳትፎ የሚደያርጉበት የመድበለ ፓርላማ ስርዓት መፈጠሩን ያረጋግጣል።
- ለአፋር ህዝብ ትግል አስተዋጽኦ ያበረከቱ ነገር እና ታጋይ ጀግኖች ወገኖቻችን በማንኛውም ፓርቲ ወይም ድርጅት ይታገሉ እውቅናና ድጋፍ ብሎም ልዩ እንክብካቤ ያደርጋል።
- የአፋር ህዝብ ፓርላማ በሁለት ምክር ቤቶች የተከፈለ ይሆናል
 - ሀ) በህዝብ በቀጥታ የሚመረጡ የአፋር ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት

ለ) ከተለያዩ ባህላዊ ተቋማት በህዝብ የሚመረጡና በፊደል (FIQMA) የሚመራ የአማካሪዎች ልማዳዊ አመራር ምክር ቤት (Qafar Madqah Xinto) ናቸው።


የሁለቱ ምክር ቤቶች ስራና ሐላፊነት በህግ የሚወሰን ይሆናል

- በፌዴራል ፓርላማ ውስጥ የአፋርን ህዝብ የሚወክሉ ተወካዮች ለውክልና ባላቸው ብቃት የሚመረጡ ይሆናል፤ ይህም ተወካዮቹ ስለ አፋር ክልል ያላቸውን አጠቃላይ እውቀትና ግንዛቤ የሚያጠቃልል ይሆናል።
- በፌዴራል ፓርላማ ውስጥ የተመረጡት የአፋር ህዝብ ተወካዮች የአፋር ህዝብን ፍላጎትና መብት ማስከበር ተቀዳሚ ሐላፊነታቸው ሆኖ ግን ይህንን ሐላፊነት የሚወጡት ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰቦች ጋር በመግባባትና አብሮ በመስራት ይሆናል።
- የአፋር ህዝብ በክልሉ የሚገኙ የወኃ ኃብት የመጠቀም ሉዓላዊ መብቱ ዘለቄታ ባለው መልኩ መከበሩንና የክልሉ ህዝብ የደም ስር የሆኑ ወንዞችና ሌሎችም የወኃ ኃብቶች ጥበቃ ማግኘታቸውን ያረጋግጣል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ መሬት የማህበረሰቡ ንብረት ነው ብሎ ያምናል፤ ስለሆነም ለአርሻም ሆነ ለሌሎች የልማት ስራዎች የሚከለል መሬት በአካባቢው ከሚኖር ህዝብ ጋር በመግባባትና በመነጋገር የሚደለደል መሆኑን ያረጋግጣል፤ በተለይ በልማት ስም አርብቶ አደሩን ህብረተሰብ ከግጦሽ መሬቱ እንዳይፈናቀል ያደርጋል።

1.1 የደህንነት መርሆች

- ነፃና ዲሞክራሲያዊ የሆነ የክልል ፖለቲካ ኃይል መደራጀቱን ያረጋግጣል

- የአፋር ክልል የጸጥታ ኃይሎች በክልሉ የሚፈጠሩትን ግጭቶች ለማብረድና ለመቆጣጠር የሚያስችል የፖለቲካ ንቃትና የቴክኒክ እዉቀት ማግኘታቸውን ያረጋግጣል
- የክልሉ ደህንነትና መረጋጋት መከበሩንና በድንበር አካባቢ የሚከሰቱ ግጭቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ያረጋግጣል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ የክልሉ ፓሊስ አባላት ኃላፊነታቸውን ሙሉ በሙሉ መወጣት በሚያስችላቸው መልኩ የቴክኒክና የድርጅት ስልጠና ማግኘታቸውን ያረጋግጣል
- የዜጎችን የግልና የቡድን ሙብቶች የሚያከብርና የሚያስከብር ቀልጣፋና ዉጤታማ የሆነ የፖሊስ ኃይል ያደራጃል፤ የአፋርን ክልል የሚጠብቅና በአገር አቀፍ ደረጃ ከፌዴራል የፀጥታ ኃይሎች ጋር በትብብር የሚሰራ የክልሉን ህዝባዊ ሠራዊት ያደራጃል
- የፖሊስና የጸጥታ ኃይሎች ተግባር ዜጎችን መጠበቅና ህግና ስርዐት ማስከበር መሆኑን ያረጋግጣል
- በህግ ተወስነዉ በሚወጡ መመሪያዎች መሠረት የአፋር ክልል የፖሊስ ኃይል በክልሉ መንግስት የሚመራ መሆኑን ያረጋግጣል
- የፖሊስና የደህንነት ኃይሎች በየትኛዉም የፖለቲካ እቅስቄሴ ዉስጥ የማይሳተፉ ገለልተኛ ኃይል መሆናቸውን ያረጋግጣል
- የአፋር ክልል ከፈደራል የመከላከልያ ሃይሎች ጣልቃገብነት ነፃ መሆኑንና የፈደራል ሃይሎች የጸጥታ ግዴታቸው በድንበር አካባቢ ብቻ የተገደበ መሆኑን ያረጋግጣል።



ከፍል ሁለት

ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች

2. እምቅ የኢኮኖሚ አቅማችንን ማወቅና መጠቀም

በዘመናችን አንድ ማህበረሰብ ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር እኩል ለመኖር ኢኮኖሚያዊ አቅሙ ወሳኝ ነው። በኢኮኖሚ ያላደገ ህዝብ ፖለቲካውም ሆነ ሌሎች መሰረታዊ ነገሮች ብዙም አይሳካለትም። ለዛ ነው ከሁሉም በፊት ኢኮኖሚያችን መስተካከል አለበት የምንለው። ነገሮችን ሁልጊዜ በተመሳሳይ መንገድ በመከወን እና ተመሳሳይ ስህተቶች እየደጋገሙ የተለየ ውጤት መጠበቅ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑም ባሻገር አድካሚ፣ ዐሰልቺ፣ ገንዘብና ጉልበትን የሚፈጅና ተስፋ የሚያስቆርጥ ተግባርም ጭምር ነው። ክልላችን ራሱን በራሱ ማስተዳደር ከጀመረ 30 አመታት የሞላው ቢሆንም የአፋር ህዝብ አሁንም ድረስ በከፍተኛ ድህነት ውስጥ እየማቀቁ ይገኛል።

ብልሹ አሰራሮችና ሌብነት ከምንጊዜውም የበለጠ በርትቷል። ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ እየመራ ያለው ሰፊው ህዝብ ብሆንም በጣት የሚቆጠሩ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እዚህ ክልል ስለመወለዳቸው እስክንጠራጠር የተንደላቀቀ ህይወት ከነቤተሰባቸው ይመራሉ። ከፍተኛ የነሰኝነት አደጋ በህዝባችን ላይ ተጋርጧል፤ እውነት፣ ችሎታና እውቀት ምንም ቦታ እንዳይኖራቸው ተደርጓል።

የአፋር ህዝብ ፓርቲ አዲስ ራዕይ እና አዲስ ተስፋ ከአዲስ የአመራር ጉልበትና ብቃት ጋር ቀርቧል። በባለስልጣኖች ላይ ሳይሆን በሰፊው ህዝብ ላይ ትኩረቱን ያደረገ በህዝብ መሰረታዊ ፍላጎቶች ላይ መነሻውን የሚያደግና ያለውን እምቅ ሀብት የተገነዘበ የፖለቲካ አማራጭ ይዘን ቀርበናል።

የአፋር ህዝብ በየቀኑ ኑሮውን ለማሸነፍ የሚያልፋቸው ውጣ ውረዶች እጅግ አሳዛኝና ተስፋ አስቆራጭ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሆኖም ግን ቁርጠኛ አመራር ካገኘ በክልላችን ያለው የተፈጥሮ ሃብት ከክልላችን አልፎ ማላውን የሀገራችን ሕዝቦች ህይወት መለወጥ የሚችል ብሎም ለአለም የሚተርፍ እንደሆነ እንገነዘባለን። የትምህርት ስርዓታችን ዘመናዊ ገበያው የሚፈልገውን የሰው ሃይል ማቅረብ አልቻለም። በሌላ በኩል ደግሞ ገበያችን ያለንን የሰው ሃይል አይነትና ችሎታን አገናዝቦ ያጣጣመ አይለም።

የጤና መሰረተ ልማታችን አቅም በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ። የሆስፒታሎቻችን አገልግሎቶች እጅግ የሚያሳዝንና ሌላው ቀርቶ ውሃ እንኳን በቅጡ የሌላቸው ናቸው። በክልላችን አንድ የተሟላ ሪፈራል ሆስፒታል እንኳን አለመኖሩ የአፋር ህዝብ ለተጨማሪ ወጪና እንግልት ተዳርጓል። እናቶች በየመንገዱ በምጥ ምክንያት ይሞታሉ፣ የተረፉት ደግሞ ለማገገም እንኳን በሚከብድ ደረጃ ይሰቃያሉ።

በክልላችን ላይ እየተሰሩ ያሉት የመሰረተ ልማት አውታሮች በሙስና እና ብልሹ አሰራሮች ምክንያት ደረጃቸው የወረደ ከመሆናቸውም ባሻገር ለታለሙለት አላማ እንኳ አገልግሎት የተወሰነ ጊዜም ቢሆን ሳይሰጡ በምርቃታቸው ቀን የሚበላሹ ሆኗል። ኢኮኖሚያችን በተፈለገው ልክና መጠን ብሎም መንገድ ሳይሄድ ተስተጓጎሏል።

በዙሪያችን ያለው አለም በፍጥነት እየተቀየረ ይገኛል። እኛምከአያቶቻችን በተረከብናቸው ብርቅዬ እሴቶች ላይ ተጨማሪ ግብአቶችን በማከል ቀጣዩን ትውልድ የማነጻና የማብቃት ሃላፊነት አለብን። እድገትና ልማት የሚመጡት በእቅድና በፖሊሲ ተደግፈው ተገምግመውና ተፈትሸው ሲፈጸሙ እንጂ በአፍና በሀሳብ ብቻ ተለዋዋጭ የሆነውን የሰፊውን ህዝብ ፍላጎትና ጥያቄ መመለስ እንደማይቻል የአፋር ህዝብ ፓርቲ በደንብ ይገነዘባል። የህዝባችን የመልማት

አጀንዳ ግልፅ የሆነ ራዕይ መሆን አቅቶት ለብዙ ዘመናት የመከነ ህልም ብቻ ሆኖ ቀርቷል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ ይህን ህልም ወደ እውነታ ለመቀየር በቁርጠኝነት ይሰራል፤ በህዝባችን ድጋፍም እናሳካለን።

ይህን ታላቅ እና ተወዳጅ ህዝብ ተስፋውን በማለምለምና አጋጣሚዎችን በማመቻቸት የለውጥ ፍላጎቱን እንዲያሳካ ማስቻል ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ነው። የአፋር ህዝብ ፓርቲ አጀንዳ ያለውን ደካማ የመንግስት አሰራር ሥርዓት፣ የተዛባ የሥራ ሂደትና ያልተገባ ውጤትን በመቀየር ያለንን እምቅ ሀብት ጥቅም ላይ ማዋልና የህዝባችንን ፍላጎት በሚመጥን መልኩ መጠቀም መቻል ነው።

ይህ አሰራር ስልተምርቱን በመቀየርና ኢኮኖሚውን ለ21ኛው ክፍለ ዘመን በሚመጥን መልኩ በጋራ ማጣጣም፣ በእውቀት የሚመራና ከፍተኛ እሴትን በመጨመር፣ የኢንዱስትሪ አቅምን በማሳደግ የሥራ እድል ፈጠራ ጋር ማቀናጀት ብሎም የግብርና ሥርዓቱን በማዘመን የምግብ ዋስትናውን ያረጋገጠና ከተረጋጋነት አልፎ ምርቱን ለገበያ የሚያቀርብ ሥርዓት መዘርጋት እንደ ሚያስፈልግ የአፋር ህዝብ ፓርቲ በጥናት አረጋግጧል።

ይህ ተያያዥ ሂደት የትምህርት ሥርዓቱን በማሻሻል እና ብቁ እና ንቁ ብሎም ከህሎትና በራስ መተማመን ያለው የሰው ሃይልን በማብቃት ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ እድገታችንን ማረጋገጥ ያስፈልገናል። ትልቁ ግባችን ሀገራችን ብሎም ክልላችን ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ህይወት ወደ ዘመናዊ፣ ቀላል፣ ምቹናብሩህ ማድረግ ነው።

ይህ ታላቅ ራዕይ በቀላሉ ሊሳካ የሚችል እንዳልሆነና ቁርጠኛ፣ ጠንካራ እና ፅናት ያላቸው ብቁና ንቁ ሴትና ወንድ አመራሮችን እንደሚጠይቅ የአፋር ህዝብ ፓርቲ በአፅናት ይንዘዛል። ለዚህም አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ አድርጓል። ሁሉም የክልላችን ነዋሪዎች አላማቸውን እንዲያሳኩና የሚያልሙት ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ምቹ ሁኔታዎችንና እድሎችን እንፈጥራለን።

ለዚህ ደግሞ ችሎታ ያላቸው እና እቅዱን ወደ መሬት ማውረድ ያሚችሉ አመራሮችን አዘጋጅተናል። ሀገራችን ብሎም ክልላችን መቀየርና መለወጥ አለባቸው። የምንፈልገው እንዲሆን ግን አብሮ መስራት እኛን እንደ አንደኛ አማራጭ አድርጎ መንቀሳቀስና መምረጥ ያስፈልጋል።

2.1 በሀላፊነት የተሞላ የኢኮኖሚ ኢስትራቴጂ አስፈላጊነት

በሀላፊነት የተሞላና በአዋቂዎች የሚመራ ክልላችንን የሚለውጥ፤ ህዝባችንን ከድህነት የሚያወጣና ወደ እድገት ማማ ላይ የሚያደረስ ብሎም ከእውነተኛ የህዝብ ፍላጎት የሚመነጭ የኢኮኖሚ ኢስትራቴጂ አዘጋጅተናል። እቅዳችን ብዙ የስራ እድሎችን መፍጠር፤ ተመጣጣኝ ደመወዝና ከፍተኛ ገቢ ብሎም የተሻለ የኑሮ ደረጃን ለህዝባችን ማቅረብ ነው።

2.2 ለዚህ የኢኮኖሚ እቅድ ማዕከላዊ ሀሳቦችና ተግባራዎች

- ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ እና ጠንካራና ዘመናዊ መዋቅር በመዘርጋት ኢኮኖሚውን ወደ ላቀ ደረጃ እናሳድጋለን
- ጥቃቅንና አነስተኛ አምራች ኢንተርፕራይዞች ሰፊና ጠንካራ የስራ ዕድል ፈጠራን እንዲያመርቱ ልዩ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን
- ያለንን እምቅ የኢኮኖሚ አቅም በሙሉ በመጠቀም እድገታችንን እናረጋግጣለን
- ከአጎራባች ክልሎች ጋር ያለንን የንግድ ግንኙነት በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን እናድርጋለን
- የገጠሩን የህዝባችን ክፍል ፍላጎት መሰረት ያደረገ የገበያ ስርዓት እንዘረጋለን
- የህዝባችንን የመሬት ባለቤትነት እናረጋግጣለን
- የዋና ኡዲት መስሪያ ቤቱን በማጠናከርና በማደስ እንዲሁም አቅሙን በመገንባት የመንግስት አስተዳደር የበጀት አጠቃቀም እንቀይራለን

- የመንግስት ሀብት ብክነትን በመቀነስ በተቋማት ውስት የንብረት አያያዝን እናሻሽላለን

2.3. ማዕድን እና ኢነርጂ

ታዲያ የሆኑና ያልሆኑ ማዕድናትን ማለትም እንደ ወርቅ፣ ፖታሽ፣ ጨው እና ሌሎችንም በተገቢው መንገድ ለህዝባችን ተጠቃሚነት እንዲውሉ ማድረግና መንከባከብ ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ሆኖ በትኩረት እንሰራበታለን። የማዕድን ዘርፉን በማዘመን ማስገኘት ያለበትን የስራ እድል፣ የውጭ ምንዛሬና ለክልላችን ብሎ ሀገራችን የኢኮኖሚ እድገት የበኩሉን ድርሻ እንዲጫወት እናስችላለን።

የአፋር ህዝብ ፓርቲ የክልሉ ነዋሪዎች በቀጥታ ከክልሉ ሀብት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እናደርጋለን። በማዕድን ቁፋሮ ተሰማርተው የአለት ጉርሳቸውን ለማግኘት የሚጥሩ ዜጎችን በማደራጀት እና ዘመናዊ የማዕድን ስራዎች ልምዶችን እንዲያገኙ እድል በማመቻቸት ራሳቸውን እንዲችሉ እናደርጋለን። የማዕድን ሀብታችንን ለተወሰኑ ቤተሰቦች እና እድሉን ያገኙ ብሎም የተሻለ ኑሮ ያላቸውን ሰዎች ብቻ ተጠቃሚ የሚያደርግ ሳይሆን መላው የአፋር ህዝብ አንጡራ ሃብቱን በእኩልነት ተጠቃሚ እንዲሆን በፖሊሲ ደረጃ በመደንገግ ፍትሃዊ የሀብት አጠቃቀም ስርዓትን እንዘረጋለን።

በማዕድን ስራ የሚሰማራ ማንኛውም ግለሰብ ወይም ድርጅት የአከባቢው ነዋሪ ፍላጎት ከግምት ውስጥ ያስገባና በስራ ዕድል ፈጠራ ረገድ ለአከባቢው ሰዎች ማንነታቸውን ሳይለይ ቅድሚያ የሚሰጥና በስራ ሂደቱም አከባቢው እንዳይጎዳ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ በህግ ደረጃ በማውጣት ለተፈጻሚነቱ እንተጋለን። የተፈሮ ማዕድናት በሚወጡበት ጊዜ ብክነት እንዳይኖር በማደድረግ ለታሰባቸው አላማ ብቻ እና ብቻ እንዲውሉ እናደርጋለን። በዚህ ዘርፍ ላይ ለሚሰማሩ

ግለሰቦችም ሆኑ ድርጅቶች አስፈላጊውን የገበያ ትስስር በመዘርጋት በስራቸው ልክ ትርፋቸውን እንዲያሳድጉ አስቻይ ሁኔታዎችን እንፈጥራል።

ከፍተኛ ጥናትና ምርምር በማድረግ እስካሁን ያላገኘናቸውን ማዕደናትን የማፈለግ ስራ ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ከዚህም በተጨማሪ ከማዕደናቱ የሚገኘው ገቢና ትርፍ ከፍ ለማድረግና አብላጫው እጅ ወደ ክልላችን እንዲጠቃለል እንሰራለን።

የጨው ምርታችንን በተመለከተ ከተለመደው የአመራረት ስልት በዘለለ መንገድ በዘመናዊ መንገድ እንዲመረት በማድረግና ለውጪ ገበያ መቅረብ በሚችል ጥራት በማምረት ብሎም ከጨው ምርት ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ተረፈ ምርቶች ለሌሎች አገልግሎቶች እንዲውሉ እናደርጋለን።

ለክልሉ ብሎም ለሀገራችን የሚበቃ እምቅ የሀይል አቅም እንዳለን የአፋር ህዝብ ፓርቲ ያምናል። በዚህ መሰረት የገፋስ፣ የፀሃይና የሃይድሮ ኤሌክትሪክ አቅርቦቶችን እና ምንጮችን በማብዛት የሃይል አቅርቦት ፍላጎትን ለማርካት ጥረት እናደርጋለን።



ክፍል ሶስት

ማህበራዊ ጉዳዮች

3.1 እድገትን ማምጣት የሚችል የትምህርት ሥርዓት እንገነባለን

ጥራት ያለው ትምህርት ለሀገር እድገት መሰረት ነው። የአፋር ህዝብ ፓርቲ ትምህርት ከድህነት መውጫ ብቻ ሳይሆን ከመሀይምነት ወደ እውቀት ብርሃን መውጫ፤ ለዜጎች ብልጽግና እና እድገት የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው ብሎ ያምናል። የክልላችን የትምህርት ስርዓት መጪው ትውልድ በባህሉ በሃይማኖቱ፤ በታሪኩ እና በቅርሱ እንዲኮራ በሚያደርግ መልኩ ማድራጀትና መልሶ መገንባትን እንደሚፈልግ በጽኑ እናምናለን።


ሁሉም የክልላችን ነዋሪዎች እኩል የትምህርት እድል እንዲኖራቸው በማድረግ ማህበራዊ ፍትህን ባሰፈነ መልኩ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ብሎም ዲሞክራሲያዊ እሴቶችን ተገንዝቦ አምኖ የሚተገብር እና አንድነትን ከምንም በላይ ቅድሚያ የሚሰጥ ትውልድ ለመፍጠር የትምህርት ስርዓት መስተካከል እጅግ አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን። ይህ ሊሆን የምችለው ግን የትምህርት ስርዓቱ ሀገራዊ አንድነትን፣ ጤናማ ማህበራዊ መስተጋብርንና ትስስር ላይ ያተኮረ ሲሆን ብቻ ነው።

የትምህርት ስርዓት ለሞራልና ስነምግባር እሴቶች በግለሰብም በማህበረሰብም ደረጃ የሚጫወተው ሚና ቀላል አይደለም። በመሆኑም በእውቀት የሚመራ ማህበረሰብ ለመፍጠር እጅግኑ እንሰራለን፤ እውቀትና ክህሎት ከጥሩ ስነምግባር ጋር የተላበሰ ትውልድ እንፈጥራለን።

የ21ኛው ክፍለ ዘመን ችግሮች በእውቀት፤ በክህሎት ብሎም በረዥም ራዕይ ካልታገዘ ውጤት አልባ መሆኑ አይቀሬ ነው። እነዚህ የዚህ ዘመን እንቅፋቶች በፖሊሲ፤ በእስተራቴጂ እና በበቂ ግንዛቤ ካልታገዘና በጠንካራ የትምህርት ስርዓት

ካልታዝ ለመፍታት ያሚያዳግት በመሆኑ ጥራት ያለው የትምህርት አቅርቦት ለድርድር የሚቀርብ አይሆንም። በመሆኑም የአፋር ህዝብ ፓርቲ ለትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ብሎም የስራ ፈጠራውን ከምንም በላይ ቅድሚያ እንሰጣለን።

ከሁሉም ነገር ቅድሚያ የምንሰጠው የመምህራንን እጥረት ችግር ለመፍታት ለመምህራን አስፈላጊውን ግብዓት በማሟላትና የሞያው ክብር ከፍ በማድረግ በጥናትና ምርምር ላይ በየደረጃው የሚሳተፉበት ስርዓት እንዘረጋለን። የክልላችን ችግሮች አብዛኞቹ ተያያዥ በመሆናቸው የትምህርት ስርዓት ለሌሎች ክልላዊ ችግሮች ማለትም የስራ እድል ፈጠራ ችግር፤ የክህሎት ማነስና የጠባቂነት መንፈስ እና የችሎታ ማናስ ብሎም ተወዳድሮ ስራ የማግኘት እድል ለማስፋት አስቸጋሪ በመሆኑ ሁለንተናዊ የስርዓት ማሻሻያ እናደርጋለን። የአካባቢውን ማህበረሰብ የአኗኗር ዘይቤና ባህል ጋር የሚጣጣም የትምህርት ስርዓት በመመስረት መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄዎችን የሚመልስ ህዝባዊ መድረኮችን እንዘረጋለን። ይህን የምናደርገው በትምህርት ላይ የሚደረግ ማናቸውም መዋለ-ንዋይ ፍሬው እጅግ ከፍተኛ ነው ብለን ስለምናምን ነው።



የአፋር ህዝብ ፓርቲ የትምህርት ስርዓቱን ወደ ጥራት ለማሻገር የሚከተሉትን ነጥቦች በአንክሮ ይመለከታል ከነዚህም መካከል፡-

- የትምህርት ስርዓት የአቅድ አፈጻጸም ሂደትን ትክክለኛ መረጃን በመሰብሰብ መገምገምና ማሻሻል፤
- ያሉትን ጠንካራ የትምህርት ስርዓት ጎኖች በማጎልበት እና በማስፋት የእውቀት አድማስን እናስፋለን መሀይምነትና አላዋቅነትን በሰፊው እንቀንሳል።
- የትምህርት ተደራሽነትን በማስፋትና በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ላይ የተለየ ትኩረት በማድረግ በተለይ በገጠሩ እና ከአገልግሎቶች የተገለሉ

ብሎም የራቁ የክልላችን አከባቢዎች ልዩ ድጋፍና እገዛ በማድረግ በተነሳሽነት እንሰራለን።

- ሴት ልጆች ትምህርታቸውን እንዳያቋርጡ አስፈላጊውን እገዛና ትኩረት እንሰጣለን።
- ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆችን ተደራሽ በማድረግና አስፈላጊውን ግብዓት በማሟላት ብዙ፤ ጥራት ያላቸውን ባለሙያዎች እንፈጥራለን።
- የተማሪዎች የቴክኖሎጂ እውቀታቸውን በማሳደግና መሰረታዊ የኮምፒዩተር እውቀት እንዲኖራቸው በመማድረግ በየትምህርት ቤቶቹ በቂ የሆነ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እቃዎችን አናቀርባለን።
- ልዩ ችሎታ ያላቸውን ተማሪዎች በተለየ መልኩ የሚማሩበት ትምህርት ቤት በመገንባት በሀገር ደረጃ ያለንን የትምህርት ተሳትፎ እናሳድጋለን።
- አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ያገናዘበ የትምህርት ቤቶች ግንባታን በመተግበር እና ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች አስፈላጊውን ግብዓት በማቅረብ በአካል ጉዳተኝነታቸው ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው እንዳይፈናቀሉ እናደርጋለን።
- በየአከባቢው ህዝባዊ አካላዊና ኢ- ቤተ-መጻሕፍትን በመክፈት ማህበራዊ የንባብ ባህላችንን ከፍተኛ እናደርጋለን ለተማሪዎችና አስተማሪዎች ምቹ የመማር ማስተማር ሂደቱን እናሳልጣለን።
- ብቁ እና ልዩ ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር ብሎም የራሳችንን ግንኙነት በመፍጠር የውጭ ሀገራት የትምህርት እድሎችን እናመመቻቸዋለን።

3.2. ጤና

- ጥራት ያለው፤ ለሁሉም የሚዳረስና ከተጠቃሚው የመክፈል አቅም ጋር የሚጣጣም የጤና አገልግሎት በክልሉ እንዲስፋፋ ያደርጋል።
- በአፋር ክልል ያሉ ሆስፒታሎች ደርጃቸውን ማሳደግና ጥራት ያለው የህክምና አገልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋል።
- ጥራት ያላቸው መድሃኒቶች፤ የላቦራቶሪ ምርመራ ማዕከሎች፤ ዘመናዊ የህምና ቁሳቁሶች አቅርቦትና አጠቃቀም እንዲጨምርና እንዲጎልብት ይደርጋል።
- በአፋር ክልል በመኪና አደጋና በግጭት ምክንያት ሰለባ የሚሆኑ ዜጎች ብዛት ክፍተኛ በመሆኑ በክልሉ ጥራት ያለው የአጥንት ጥገናና የአስቸኳይ ህክምና ማዕከል (Center of Excellence in Orthopedics & Emergency Medicine) እንዲገነባና አገልግሎት እንዲሰጥ ይደርጋል።
- በአርብቶ አደሩ ህብረተሰብ የጤና ፍላጎት ላይ ያተኮረ፡ በክልሉ የሚታየውን የተዛባ የጤና አገልግሎት የሚያስተካክል የጤና ፖሊሲ ይተገበራል፤ ይህ ጥረት አስተማማኝ የእናቶችና የህጻናት የጤና አገልግሎት መርሃ ግብርን፤ የከትባት መርሃ ግብርን፤ የአልሚ ምግብ መርሃ ግብርን ያጠቃልላል።
- ሥር የሰደደ የጤና አገልግሎት እጥረትን ለመቅረፍ የግል ባለቤቶች በክልሉ የጤና ዘርፍ የሰራ መስክ ላይ እንዲሰማሩ የማበረታታትና የመደገፍ ሥራዎች ይከናወናሉ።
- በአፋር ክልል የሚታየውን የጤና ባለ ሙያዎች እጥረት ለማቃለል ተጨማሪ የጤና ባለሙያዎችን ማብቃት፤ እንዲሁም በሰራ ላይ ለሚገኙ ቀጣይ ስልጠና ዕድል እንዲያገኙ፤ የድጎማና የማበረታቻ መርሃግብሮችና ፖሊሲ ታግባራዊ ይደረጋሉ።
- ከውጭ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር የልምድ ልውውጥና የስኮላርሽፕ መርሃግብሮችን ያደራጃል ያስፈጽማል።
- ሰመራ የጤና ኮሌጅ የህክምና ዶክቶሮችን ለማስልጠን እንዲችል ማብቃትና የአቅም ግንባታ ስራዎችን ተግባራዊ ያደርጋል፤ የኤለክትሮኒክ ላይብራሪ ይገነባል።
- የማህበረሰብ ጤና አገልግሎቶችን ማስፋፋትና በመገናኛ ብዙሃን (Mainstream media) የተደገፈ የስነውሊድና የህጻናት ጤና አያያዝን በተመለከተ በአፋርኛ የግንዛቤ ማስያዝ ትምህርት እንዲስፋፋ ይደርጋል።

- በክልሉ በጤና ዙሪያ ለተሰማሩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ወጥ የሆነ የአሰራር አካሄድ በመቀየስ ከክልሉ ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር ነባራዊ ክፍተቶችን እንዲሞሉ ይደረጋል።
- የልዩ ህክምና አገልግሎት(Especialist Medical Services) ማለትም የሰኳር፤ የልብ፤ የጉበት፤ የደም ግፊትና የካንሰር ክሊኒኮች እንዲሰፋፉ አስፈላጊውን ጥረት እናደርጋለን።
- የማህበረሰብ ጤና ትምህርት በኤድስ፤ በሳምባ ነቀርሳ፤ በወባ በሽታና የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን ለመዋጋት የሚረዱ እርምጃዎች ይወስዳሉ። ከዚህ አያይዘም ለኤድስ፤ለሳምባ ነቀርሳና ለወባ በሽታ ታማሚዎች መድሐኒት በነጻ የሚቀርብበትና የህክምና አገልግሎት መስጫ ማዕከሎች እንዲሰፋፉ ይደርገል።

3.3. ንፁህ የመጠጥ ውኃ

የአፋር ህዝብ ፓርቲ በክልላችን ውስጥ ያለውን የንፁህ የመጠጥ ውሃ ችግር ጉዳይን በግልፅ እና በጥልቀት ይገነዘባል በመሆኑም የከርሰ ምድር ውሃን፤ የተፋሰስ ውሃዎች እንዲሁም ውሃን የማቆር ስራዎችን እንሰራለን ። በየአካባቢው እናቶች ውሃን ለቤተሰባቸውና ለእንስሳቸው ለማግኘት የሚያድርጉትን ድካምና ልፋት ለመቀነስ በቁርጠኝነት እንሰራለን። በአርብቶ አደሩ ማህበረሰባችን የወተት እና የወተት ተዋዖ በማዘመን እና በፋብሪካዎች በማሸግ ለሀገር ውስጥ እና ለውጭ ገበያ እንዲያቀርቡ መንገዶችን ማመቻቸት

3.4. ባህልና ቱሪዝም

የአፋር ህዝብ ፓርቲ የቱር ኤጀንቶችን በማደራጀት ለወጣቶችና ሴቶች የስራ ዕድል እንዲፈጠር ያግዛል።በዚህ መስክ ለሚሳተፉ አካላት የፋይናንስ ድጎማ በማድረግ እና የግብር እጩይታን በማመቻቸት ራሳቸውን እስክችሉ ድርስ ማበረታታት ላይ ትኩረት ያደርጋል።

የቱሪዝም ማዕከሉን ወደ ሰመራ በማዞር የአፋር ህዝብ ከራሱ ሀብት ተጠቃሚ እንዲሆን ማስቻልና አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን። በአፋር ህዝብ ፓርቲ የሚመሰረተው የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በአፋር ክልል ውስጥ ያሉትን ፈርጆ ብዙ ትሩፋቶች እና የተፈጥሮ ሀብቶች አለም እንዲያውቃቸውና የሚታወቁት ደግሞ አገልግሎት ላይ እዲውሉ አስፈላጊውን የማስተዋወቅ ስራ በመስራት የስም፤ የዝና ብሎም ኢኮኖሚያዊ ፋይዳውን ወደ ላቀ ደረጃ እናሳድጋለን።

ይህ ክልላችን ብሎም ሀገራችን የታደለችውን የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ ሀብቶች እንዲጎበኙ እና አስፈላጊውን አገልግሎት እንዲሰጡ ለጉብኚዎች የሚያስፈልጉትን አገልግሎቶች በማቅረብ የደህንነት፤ የምችት፤ የትራንስፖርት እና የሆቴል ስራዎችን በማዘመን እና ተደራሽ እንዲሆኑ በማስቻል ዜጎች እና ጎብኚዎች ተደስተው እንዲሄዱ ብሎም ተመልሰው እንዲመጡ የሚያደርጉ ዘመናዊ እና ሙያዊ አገልግሎቶችን እናቀርባለን።

የአፋር ህዝብ ፓርቲ ባህላዊ እሴቶች በማስተዋወቅ እና አስፈላጊውን ትኩረት በመስጠት የአፋር ባህል ጎልቶ እንዲወጣና ለትውልድ እንዲተላለፍ ብሎም አስፈላጊውን አገልግሎቶች እንዲሰጥ እናደርጋለን። የአፋር ባህላዊ የዳኝነት ስርዓት መድዓ እና ሌሎች ፖለቲካዊ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን የሚዳስሱ ባህላዊ አሰራሮች በፓርቲ የተቋቋመው የሀገር ሽማግሌዎች ሸንጎ ከትትል እንዲያደርግበት እናደርጋለን።

አፋርኛ ቋንቋ የጥናትና ምርምር ቋንቋ እንዲሆን እና ለተለያዩ የቴክኖሎጂ አገልግሎቶችን እንዲሰጥ በማስቻል የሀገራችን አንዱ የስራ ቋንቋ እንዲሆን ተግተን አንሰራል።

የአፋር ህዝብ የአኗኗር፤ የአመጋገብ፤ የአለባበስና ከሌሎች አጎራባች ህዝቦች ጋር የነበረውን ግንኙነት እንዲያጎለብትና እዲቀጥል በማስቻል ቀጠናዊ ሰላም እናስፍናለን።

3.5. ስፖርት እና ወጣቶች

የአፋር ህዝብ ፓርቲ ስፖርት ምንያህል ለሁሉም የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ የአንድ ማህበረሰብ አባላት አስፈላጊ እንደሆነ ይገነዘባል። ስፖርት ከአካል ብቃት፣ ከጤንነት፣ እና ምርታማነት ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት እንዳለውም በሳይንስ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። የአፋር ክልል ህዝብ ለዚህ እጅግ አስፈላጊ ለሆነው ስፖርት አልታደልም ። ሀገራችን ብሎም የክልላችን ህዝብ የሚታወቅበትን የሩጫ ስፖርት ላይ እንኳን አንድ ታዋቂ አትሌት ማፍራት አልተቻለም። የአፋር ህዝብ ፓርቲ ዘመናዊውንም ባህላዊውንም የአፋር ጫወታዎች እኩል ትኩረት በመስጠት በተደራጀ መልኩ እንሰራበታልን።

አስፈላጊ የሆኑ የስፖርት ትጥቆችን፣ ሙያተኞችን እና ማዘውተሪያ ቦታዎችን በማመቻቸት እና ክለቦችን በማደራጀት ሁሉም እንደየፍላጎቱ የሚወዳደርበት ሁኔታ እንፈጥራለን። በትምህርት ቤቶች ደረጃ የስፖርትን አስፈላጊነት በማስተማር የስፖርት ባህላችንን እናሳድጋለን። ለወጣቶችና ህፃናት የሚሆኑ የስፖርት አካዳሚዎችን በመገንባት፣ ለአሰልጣኞች እና ሰልጣኞች ተገቢውን ክብርና እንክብካቤ በማድረግ ከሱስ የጸዳ እና ጤናማ ማህበረሰብ ብሎም ብቁ ዜጎችን እናፈራልን።

3.6. ሴቶች

- ሴቶች የአገሪቱን 50.2 % በላይ ቢሆኑም እስካሁን ባለው መረጃ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ይገኛሉ። ሴቶች ተኮር የሆነ በተለየ መልኩ ደግሞ አነስተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸው ሴቶች ላይ ያነጣጠረ ስራ እንሰራለን።
- ሴቶች የተለያዩ አገልግሎት እንዲያገኙ የኢኮኖሚ ድጋፍ ማድረግና በኢኮኖሚ ዘርፍ እራሳቸውን እንዲችሉ ለማረጋገጥ ለማብቃት እንሰራለን። በተለይም የአርብቶ አደር ሴቶችን ባማከለ መልኩ ስለ ትርፋማነት እና ስኬት ግንዛቤ እንዲጨብጡ የተለያዩ ስልጠናዎች እንሰጣለን።

- የሴትነት አስተዋፅኦ በግብርናው ሴክተር ላይ እንደ አምራች በዋናነት እንዲሰሩ የተለያዩ ስልጠናዎች በማቅረብ የዘመነ ግብርናን፣ የእንስሳት እርባታንና የጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተር ፕራይዞችን በተመለከተ ልዩ ትኩረት እንሰጣለን።
- ሴቶች ከኢኮኖሚያዊ ጥገኝነት ተላቀው ራሳቸውን በመቻል ለኢኮኖሚው የበኩላቸውን አስተዋፅኦ እንዲያበረክቱ አናበረታታለን።
- የሴቶች በኤሌክትሮኒክ ፣ቴክኖሎጂው እና በኢንዱስትሪ ረገድ መስራት እንዲችሉ ሁነኛ መንገዶችና የተመቻቸ ሁንታዎች እንዲያገኙ ማድረግ፤ ሴቶች በፖለቲካው ፣ በኢኮኖሚው እንዲሁም ማህበራዊ ሂደታቸው የተሻለ ተሳትፎና ተፅዕኖ እንዲኖራቸው ጠቃሚ የሆኑ አጋዥ አገልግሎቶች ማለትም የህፃናት እንክብካቤ ስፍራ (baby day care) በት/ት ተቋማት እና በስራ ቦታዎች ላይ አገልግሎትን የሚሰጡ ተቋማት ፣ ለአረጋጭን፣እና ለአካል ጉዳተኛ ዜጎች ቤት እንዲሁም እነዚህን ተግባራዊ የሚያረጉ ፖሊሲዎች እንዲኖሩ እናደርጋለን።
- እኩል የሆነ የትምህርት እድል ለሴቶች መፍጠር ፣ያልተማሩ ሴቶችን ቁጥር መቀነስ ፣በመጀመሪያ ደረጃና በሁለተኛ ደረጃ ት/ት ላይ ያለውን የሴት ተማሪዎች የት/ት ማቋረጥን እንቀንሳለን።
- ሴት ተኮር የጤና አገልግሎትን ማስፋፋትና ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች እንደ ቲቢ ፣ ማላሪያ፣ ውሃ ወለድ በሽታዎች እንዲሁም ኤችአይቪ ኤድስ እና ሌሎች ተላላፊ እና ተዛማች በሽታዎች ከፆታ ና ስርዐተ-ፆታ አንፃር በጤና ስተራቴጂው መሰረት የመከላከል እና ማከም አገልግሎቶችን እናስፋፋለን።
- ሴቶች የሚጠቀሙበትን ባህላዊ አውቀት፣ ህክምና ና የአመጋገብ ዘይቤ ተገቢ በሆነ ሠነድ እና ማሰረጃ ጠቀሜታውን እውቅና መስጠት እና ማበረታታት፤ የእናቶች እና ህፃናት ሞት ለመቀነስ በእየ አካባቢው ያሉ ሆስፒታሎችን በገጠርም ሆነ በከተማ ተገቢ የህክምና መሳያዎች እንዲሟሉ እናረጋለን

- ለሴቶች አስፍላጊ የሆኑ እንደ ንፁህ ውሃ፣ ፍሳሽ ማስወገድ ዘዴ፣ መፀዳጃ ቤቶች ፣ የሴቶች ከለላ መስጠት (safe house) እና የተለያዩ የንፅህና መጠበቂያዎች የተለየ ትኩረት ይሰጣል።
- ማንኛውም የሴቶች ጥቃት አካላዊም ሆነ ስነ-ልቦናዊ ፣ በቤት ውስጥም ሆነ በውጭ ከባህልም ሆነ፣ ከወጣ ፣ ከእምነት የሚመነጨ ማንኛውንም ጥቃቶች በማውገዝ ፍቱን የሆነ መፍትሄም እንሰጣለን። በስራ ላይ የሚከሰቱ ስታዊ ጥቃቶችና ጥቃት ከተከሰተ በሁዋላ ለፍርድ ላለመቅረብ ለመካስ ሚክፊሉ ካሳዎቻቸው/ድርድሮችን/ በመቃወም ወደ ፍርድ ተቋም እንዲሄዱ እናርጋለን።

3.7. መንገድ

መንገድ ለዘመናዊ አኗኗር ቁልፍ በመሆኑ፣ ለህብቦች ትስስር፣ ለንግድና ኢንዱስትሪ፣ ቱሪዝም እንዲሁም የተሳለጠ የጤና አገልግሎት ወሳኝ በመሆኑ በገጠርም ይሁን በከተማ አካባቢዎች ጥራታቸውን በጠበቀ መለኮ እንዲስፋፉ እናደርጋለን። በተለይ ተጀምረው የቀሩ ለምሳሌ ከሰሜናዊ አፋር ዞን ተነስቶ እስከ ደቡባዊ አፋር ድረስ ሁሉንም ዞኖች የሚያገነኘውን መንገድ በአፋጣኝ መልኩ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያልቅ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር እናስጨርሳለን።

3.8. አካባቢ ጥበቃ

- የአፋር ህዝብ ፓርቲ የክልሉን የተፈጥሮ ኃብቶች አመቺ በሆነ መልኩ ለመጠቀም የሚያስችል ፖሊሲ ይነድፋል፤ ከዚህ በተጨማሪ ፓርቲው በክልሉ የሚካሄድ የተፈጥሮ ኃብት አጠቃቀምና የትላልቅ በእርሻ ላይ የተመሰረተ እንዲስተሪ ግንባታ በሚገባ መጠናቀቅና በተለይም ዜጎችን ከመኖሪያ ቀያቸው የማያፈናቅልና አካባቢን የማይጎዳ መሆኑን ያረጋግጣል።

- የአፋር ህዝብ ከአገር ዉስጥና ከዉጭ ሀገራት ባለኃብቶች ጋር በመጎዳኘት በክልሉ የተፈጥሮ ኃብቶች የስራ መስክ ቀጥተኛ ተሳትፎ ማድረግ የሚችልበትን ፖሊሲ ይቀይሳል።
- በአፋር ክልል የሚታየውን የበረሃማነት መስፋፋት ለመዋጋትና ብርቅዬ የሆኑ የዱር እንስሳትንና አዝዕርትን ለመታደግ የዛፍ ተከላና የደን ኃብት እንክብካቤ ፕሮግራም ይነድፋል።
- የአሞሽን ወንዝ በፋብሪካ ከሚካል እንዳይበከል በቅርብ ይቆጣጠራል፤ የአካባቢ ጥበቃ ማዕከል ይቋቋማል።
- የፕሮሶፐርስ ወይም በተለምዶ የወያኔ ዛፍ የሚባለውና የግጦሽ መሬቶችን ከአርብቶ አደሩ እና አርሶ አደሩ እየነጠቀ ያለውን ዛፍ ሀገራዊ ዘመቻ በማስጀመር ከስር መሰረቱ ለማጥፋት ከህዝባችንና ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር ይህን ዛፍ ወደ የእንስሳት የምግብ መኖነት በመቀየር መሬታችንን እንታደጋልን።
- የደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓትን በመዘርጋት አከባቢያችን ለኑሮ ምቹ እንዲሆን እናደርጋለን። የፕላስቲክ ቆሻሻዎችን በግድጋሜ ጥቅም ላይ እዲውሉ በማድረግ በዘማነዊ መንገድ እናስወግዳለን